



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ- ሕግ ጋዜጣ
LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

17 ኛ ዓመት ቁጥር 61 አሰላ
 ግንቦት 1998

17th Year No 61
 Assosa may 2006

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

አዋጅ ቁጥር 61/1998ዓ/ም
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ስለቴምበር ቀረጥ አከፋፈል የወጣ አዋጅ

በሰነዶች ላይ የተጣለው የቴምበር ቀረጥ የኪነጥበብ እድገትንና የካፒታል ንብረት ዝውውርን ለማገዝ በሚያስችል አኳኋን በክልሉ ማወጅ አስፈላጊ መሆኑ ስለታመበት፤

በአንዳንድ ሰነዶች ላይ አስፈላጊውን የቴምበር ቀረጥ በመጣል ሰነዱን ተጠቃሚዎች የመክፈል አቅም ጋር ማጣጠም በስፈለጉ፤

ይህን ለማድረግ በፌዴራል ደረጃ የተቀረጸውን ማሻሻያ አዋጅ ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አጣጥሞ ማውጣት በማስፈለጉ፤

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በተፃፀፀ ንዑስ አንቀጽ ፫/፲፩ መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

PROCLAMATION NO 61/2006
 BENISHANGUL GUMUZ REGIONAL STATE A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF STAMP DUTY
 WHEREAS it has been believed to proclaim in the Region levied the stamp duty on documents is a manner which would contribute to the development of art and the transfer of capital assets;
 WHEREAS, it has become necessary to harmonize the payment capacity of beneficiaries of the document with the stamp duty levied on some documents;
 WHEREAS, it has become necessary to proclaim the amended Proclamation formed on federal level in conforming with the facts in the Region to achieve this;
 NOW THEREFORE, in accordance with Article 49 sub article 3(13) of the Revised Constitution of the Region, the Benishangul Gumuz Regional state has proclaimed the following

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ" የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፳፩ ፲፱፻፳፮ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩ "ግልግል" ማለት ስለ እርቅ፣ ስምምነት ወይም ሌላ ተመሳሳይ ጉዳይ በሁለት ተዋዋይ ወገኖች በተደረገ ስምምነት መሠረት በፍርድ ቤት ሳይሆን በረገጃዎች አልቆ በፀ-ሁፍ የተሰጠ ውሳኔ ነው።

፪ ማገቻ" ማለት የተወሰነ ነገር በአፈጻሙ ምክንያት የሚቀርብ ሆኖ አንድ ሰው ለሌላው ሆኖ አንድ ሰው ለሌላው ገንዘብ ለመክፈል ግዴታ የሚገባበት ማናቸውንም ሰነድ ወይም በምስክር የተረገጠ ሆኖ ነገር ግን በትዕዛዝም ሆነ ለአምጪው የሚከፈልበት አንድ ሰው ለሌላው ገንዘብ ለመክፈል ግዴታ የሚገባበትን ማናቸውንም ሰነድ ይጨምራል።

፫ የሀብረት ስምምነት" ማለት በአንድ ወይም ከአንድ በሚበልጡ የሰራተኞች ማህበራት ወኪሎች እና በአንድ ወይም ከአንድ በሚበልጡ አሰሪዎች ወይም የአሰሪ ማህበራት ወኪሎች ወይም አሰሪዎችን በሚወክሉ ተጠሪዎች መካከል ስል ሥራ ሁኔታዎች የሚደረግ በጽሁፍ የሰፈረ ስምምነት ነው።

፬ የሥራ ውል" ማለት ማንኛውም ሰው ደመወዝ እየተከፈለው በአሰሪው መሪነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ ወይም የተወሰነ ሥራ በአሰሪው ለምሥራት ሲስማማ በሁሉቱ መካከል የሚመሠረት ውል ነው።

1. Short Title

This Proclamation may be cited as " Benshangul Gumuz Regional State Stamp Duty Proclamation No 61/2006"

2. Definitions

Unless the context requires otherwise in this Proclamation:

1 "Award" means a decision in writing rendered by arbitrators on reference made other wise than by order of court in the course of suit by parties to a compromise, conciliation or arbitral submission or other similar matters.

2 'Bond' includes any document which where by a person obliges himself to pay money to another, on condition that the obligation shall be void if a specific act is performed or is not performed, as the case may be, or any instrument attested to by a witness and not payable to order or bearer, whereby a person obliges himself to pay money to another.

3 "Collective agreement" means any agreement relating to collections of work concluded in writing between one or more representatives of trade unions and one or more employers or agents or representatives of employers or organizations.

4 "Contract of employment" means an agreement formed where any person agrees to perform for definite or indefinite time or a definite work under the supervision of employer, directly or indirectly, in return for remuneration.

5 "ሰነድ" ማለት ማንኛውም መብት ወይም ግዴታ የተመሰረተበት፣ የተመዘገበበት፣ የተላለፈበት የተወከለበት፣ ልኩ የተወሰነበት ወይም የተስፋፋበት ወይም የጠቀሰው ድርጊት ተፈጽሟል የተባለበት ማንኛውም የጽሁፍ መረጃ ነው።

6 "ማረጋገጫ" ማለት የሕዝብ ጉዳዮችን ለማረጋገጥ ስልጣን ላለው ሰው ላይ የሚሰጥ ምስክርነት ነው።

7 "ሰው" ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሐግ የሰውነት መብት የተሰጠው ቢሆንም ባይሆንም ማንኛውም ድርጅት ነው።

8 "ሰነድ ማስፈጸም" ማለት ሰነድ መስራት፣ ማወጣት በሰነዱ የመለከተውን ማስፈጸም ወይም ሰነዱን ማዛወር ነው።

9 "የመያዣ ሰነድ" ማለት ተበዳሪው ዋሱ ለአበዳሪው በሙሉ ወይም በክፍል ንብረቱን በመያዣነት የሚሰጥበት ሰነድ ነው።

10. "መተዳደሪያ ደንብ" ማለት እንደ አግባብነቱ የመመስረቻ ጽሁፍን ይጨምራል።

፫. የቴምብር ቀረጥ የሚፈልግባቸው ሰነዶች
የሚከተሉት ሰነዶች የቴምብር ቀረጥ ይከፈልጋቸዋል።

፩ ማንኛውም የንግድ ማኅበር፣ የኅብረት ሥራ ማኅበር ወይም የማንኛውም ዓይነት ማኅበር መመስረቻ ጽሁፍና መተዳደሪያ ደንብ፣

፪ ግልግል

፫ ማገቻ

፬ የዕቃ ማከማቻ ማረጋገጫ ሰነድ

፭ ውል፣ ስምምነትና የእነዚህ መግለጫ

፮ የመያዣ ሰነዶች

5 " Instrument " means a written document by which any right or obligation is or purports to be created , recorded, transformed, represented or by which its scope is limited or extended or by which the stipulated act committed is mentioned.

6 " Notorial act" means an act of attestation and certification performed by person authorized to perform such act.

7 " Person " manse any natural person or any organization irrespective of having juridical personality,

8 "To execute instrument " means to draw, issue, to carry in to effect or to negotiate an instrument.

9 "Security deed " means any instrument where a borrower or guarantor gives to a lender a charge upon a part or the whole of his property.

10 "Articles of Association" include memorandum of association.

3) Instrument Chargeable with Stamp Duty

The following instruments shall in be chargeable with stamp duty:

1/ memorandum and articles of association of any business cooperative or any other form of association,

2/ award,

3/ bonds,

4/ warehouse bond,

5/contract, agreement and memorandum thereof,

6/ security deeds,

- ፯ የሕብረት ስምምነት
- ፰ የሥራ/ቅጥር/ውል
- ፱ የኪራይ፣ የተከራይ አከራይና መሰል መብት የማስተላለፊያ ሰነዶች ጭምር
- ፲ ማረጋገጫ
- ፲፩ የውክልና ሥልጣን
- ፲፪ የንብረት ባለቤትነት ማስመዝገቢያ ሰነድ

፬ . የቴምብር ቀረጥ አከፋፈል ልክ

- ፩ በአንቀጽ ፫ ስር በተመለተው በእያንዳንዱ ሰነድ ላይ መፈል የሚገባው የቀረጥ መጠን ከዚህ ጋር በተያያዘውና የዚህ አዋጅ አንድ አካል ሆኖ በሚቆጠው ሰንጠረዥ ውስጥ እንደተዘረዘረው ይሆናል።
- ፪ አንድ ሰነድ ለ2ኛ ጊዜ ተፈጻሚ ሲሆን ሊከፈል የሚገባው የቀረጥ መጠን በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ የተመለከተው ነው።

5 የቀረጡ አተማመን

- ፩ በአንድ ሰነድ መሠረት ተፈጻሚ የሚሆነው መብት ወይም ግዴታ ሊተመን የሚችል ከሆነ በዚህ ሰነድ ላይ የሚከፈለው የቀረጥ መጠን በሰንጠረዥ ላይ እንደተመለከተው የዋጋው መቶኛ ይሆናል።
- ፪ በአንድ ሰነድ ላይ መሠራት ተፈጻሚ የሚሆነው መብት ወይም ግዴታ ሊተመን የማይችል ከሆነ በዚህ ሰነድ ላይ ሊከፈል የሚገባው የቀረጥ መጠን ለእያንዳንዱ ሰነድ በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ የመለከተው የቀረጥ መጠን ይሆናል።
- ፫ አንድ ሰነድ ላይ ተከፋይ የሚሆነው ቀረጥ በበር ሳይሆን በሌላ ገንዘብ ከሆነ የቀረቡ አጠን የሚሰላው ሰነዱ በፈጸመበት ቀን በዋለው የምንዛረ ልክ ነው።

- 7/ collective agreement,
- 8/ employment contract,
- 9/ lease incident sub lease and transfer of similar right,
- 10/ notional acts,
- 11/ power of attorney,
- 12/ document of title to property.

4. Rates of stamp Duty

- 1) The applicable rates of stamp duty for each instrument mentioned under Article 3 shall be those specified in the Schedule attached hereto and constituting an integral part thereof.
- 2) The rate payable for execution of an instrument twice shall be as specified in same Schedule

5. Mode of Valuation of the Charge

- 1) Where the value of the right or obligation executed by means of an instrument cannot be determined, the rate chargeable on such instrument shall be the percentage of such value as specified in the Schedule.
- 2) Where the value of the right or duty executed by means of an instrument cannot be determined, the amount chargeable on such instrument is the fixed amount spirited for each instrument in the Schedule.
- 3) Where an instrument is chargeable with stamp duty in respect of any currency other than Birr, such value shall be computed on the basis of the prevailing rat of exchange.

4 በስቶክ ወይም ሌላ ዋስትና ባለው ነገር ላይ ሲከፈል የሚባው የቀረጥ መጠን በዋጋው ላይ ተመስርቶ ከሆነ የቀረጡ መጠን የሚሰላው ሰነዱ በተፈጸመበት ቀን በዋለው አማካኝ ዋጋ መሠረት ነው።

5 ብዙ የተለያዩ ነገሮች የተጠቀሰበት ወይም ለብዙ ልዩ ሰነዶች የቆመ ማናቸውም ሰነድ በያዛቸው ልዩ ልዩ ሰነዶች መጠን በዚህ አዋጅ መሠረት በአያንዳንዱ ሰነድ ላይ የሚከፈለው ቀረጥ በማጠቃለል ተደምሮ ይከፈልበታል።

ሀ/ ንብረትን በባሌቤትነት ለማስመዝገብ በተቋቋመ ሰነድ ላይ የሚከፈለው የቴምብር ቀረጥ የሚተመነው በንብረቱ ሰነድ ውስጥ በተወሰነው የንብረቱ ዋጋ ላይ ሆኖ ዋጋው የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን በሚሰይመው ኮሚቴ ይወሰናል።

ለ/ በንብረቱ ሰነድ ላይ የተመለከተውን የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን ያልተቀበለው እንደሆነ ተገቢው የቴምብር ቀረጥ የሚከፈልበት የንብረቱ ዋጋ በዚሁ ጉዳይ የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን በሚሰይመው ኮሚቴ ይወሰናል።

፮ የክፍያ ግዴታ

፩ ከዚህ በታች በተመለከቱት ንዑስ አንቀጾች በሌላ አካሄድ ካልተገለጸ በስተቀር በአንድ ሰነድ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ሰነዱ ላይ የሚተመነውን የቴምብር ቀረጥ የመክፈል ግዴታ አለበት።

፪ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰነዱን የሚሰራው ወይም የሚሰጠው ሰነዱ ንደተፈጸመ የቴምብር ቀረጡን የመክፈል ግዴታ አለበት ሆኖም አንድ ሰነድ የተሰራው ወይም የሰጠው ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆነ የቴምብር ቀረጡን

4 Where an instrument is chargeable with stamp duty on an ad-valor basis in respect of any stock or of any marketable security, such amount shall be computed on the average value of the stock or security, prevailing at the time when the instrument is made.

5/ Any instrument comprising or relating to several distinct matters shall be chargeable with the aggregate amount of duties payable in respect of each separate instrument.

a/ Any instrument comprising or relating to several distinct matter shall be calculated on the value of the property involved as agreed upon between the transferor and the transferee; provided, however, that such valuation shall be determined by the committee to be nominated by the Regional Tax Authority.

b/ Where the value agreed between the transferee and the transferee is not acceptable to the Regional Authority, the value of the property involved in the transfer of title, for the purpose of calculating the stamp duty, shall be determined by committee to be nominated for this purpose by the Regional Tax Authority.

6. Liability

1 Unless otherwise provided herein the beneficiary of an instrument shall be liable to pay the stamp duty thereon.

2 The person making (drawing) or issuing an instrument in Ethiopia shall, upon its execution, be liable for the payment of stamp duty, provided, however, that when

የመክፈል ግዴታ ያለበት ሰነዱን ኢትዮጵያውስጥ መጀመሪያ ያስፈፀመ ሰው ነው።

3 በኪራይ ውሉ የተለየ ስምምነት ከሌለ በስተቀር በኪራይ ውል ላይ የሚፈለውን የቴምብር ቀረጥ የመክፈል ግዴታ ያለበት ተከራይ ነው።

4 በመያዣ ሰነድ ላይ የሚከፈለውን የቴምብር ቀረጥ ተበዳሪው የመክፈል ግዴታ አለበት።

5 በንብረት ባለቤትነት ስም ማስመዘገቢያ ሰነድ ላይ ሊፈል የሚገባውን የቴምብር ቀረጥ ሌላ ስምምነት ከሌለ በስተቀር የመክፈል ግዴታ ያለበት የንብረቱ ባለቤትነት የሚመዘገብለት ሰው ይሆናል።

6 ውል ወይም ስምምነት የሚመሰርቱ ወገኖች ለቴምብር ቀረጥ በጋራና በተናጠል ተጠያቂ ይሆናል።

7 በቅጥር ውል ላይ የሚፈለውን የቴምብር ቀረጥ የመክፈል ግዴታ የአሰሪው ይሆናል።

8 ጉዳያቸውን በግልግል የሚያስወስኑ ወገኖች ለቴምብር ቀረጥ አከፋፈል በጋራና በተናጠል ተጠያቂ ይሆናል።

9 በንብረት ስምምነት ላይ ለሚከፈለው የቴምብር ቀረጥ አሰሪውና ሰራተኞቹ በጋራና በተናጠል ተጠያቂ ይሆናል።

፯. ቀረጡ የሚከፈልበት ጊዜና ሁኔታ

1 የቴምብር ቀረጥ የሚፈለው በሚፈለው ጊዜና ሁኔታ ነው።

ሀ/ በመመስረቻና መተዳደሪያ ጽሁፎች ከምዝገባ በፊት ወይም በምዝገባ ጊዜ፤

an instrument is made (drawn) or issued outside Ethiopia shall be liable for the payment of stamp duty.

3/ Unless otherwise specified in the lease agreement the stamp duty in respect of the lease agreement shall be paid by the lessee.

4/ The borrower shall be liable for the payment of stamp duty chargeable on security deeds.

5/ The transferee shall, unless otherwise agreed, be liable for the payment of stamp duty chargeable on documents transferring title to property.

6/ Parties to a contract or to an agreement are jointly and severally liable for the payment of stamp duty thereon.

7/ The employer shall be liable for the payment of stamp duty on contracts of employment.

8/ parties to an award are jointly and severally liable for the payment of stamp duty on collective agreement.

9/ the employed and employees are jointing and severally liable for the payment of stamp duty on collective agreement.

7. Time and Place of Payment of the Charge

1/ the stamp duty shall be paid at the time and in the manner provided herein under:

a) On memorandum and articles of association, before or at the time of registration,

ለ/ በግልግል ውሳኔው ከመስጠቱ በፊት ወይም በሚሰጥበት ጊዜ

ሐ/ በውል ወይም በስምምነት ሰነዶች ላይ ከመፈረማቸው በፊት ወይም በሚፈረሙበት ጊዜ፤

መ/ በኪራይ ወይም በተከራይ አክራይ ውል ላይ ውሉ ከአፈረሙ በፊት ወይም በሚፈረምበት ጊዜ፤

ሠ/ በማረጋገጫ ሰነድ ላይ ማረጋገጫው በሚሰጥበት ጊዜ፤

ረ/ በመያዣ ሰነድ ላይ ከመፈረሙ በፊት ወይም በሚፈረምበት ጊዜ፤

ሰ/ በንብረት ባለቤትነት ስም ማስመዝገቢያ ሰነድ ላይ የማስመዝገቡ ተግባር ከአፈጸሙ በፊት ወይም በሚፈጸምበት ጊዜ

2 የሚከፈለው የቴምብር ቀረጥ መጠን

ሀ/ የሚፈለው የቴምብር ቀረጥ ከብር 50 በታች በሚሆንበት ጊዜ ክፍያው ተገቢውን ዋጋ የያዘውን ቴምብር በመለጠፍ ይፈጽማል።

ለ/ የሚፈለው የቴምብር ቀረጥ ከብር 50 የበለጠ ሲሆን ወይም የሰዱ ዓይነትና ሆኔታ ለየት ያለ አቀራረብ ሲጠይቅ የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን በሚያየወጣው መመያ መሠረት ቴምብር ከመለጠፍ በሌላ መንገድ ቀረጡ እንዲከፈል ሲያደርግ ይችላል።

፩ ቴምብር የተለጠፈበትን ሰነድ የሚቀበል ወይም በተለጠፈበት ሰነድ የሚሰራ ነው፤

ሀ/ የቀረጥ ቴምብር በተለጠፈበት ሰነድ የሚሰራ ወይም የሚቀበል ሰው በዚህ ቴምብር ሁለተኛ እንዳይሰን መሰረዝ አለበት።

ለ/ ቴምብር የተለጠፈበትን ሰነድ የሚቀበሉ ሰዎች ስለቴምብሩ አሰራረዝ የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን በሚወስነው መሠረት ይፈጽማል።

b/ on awards, before or at the time of issuance of the award,

c/ on contracts or agreements, before or at the time of signature,

d/ on leases or sub- leases, before or at the time of signature,

e/ on notarial acts, at the time of issuance,

f/ on security deeds, before or at the time of signature,

g/ on documents of title to property, before or at the time issuance is effected,

2) Chargeable rates of stamp duty:

a/ the payment of stamp duty under Birr 50 shall be effected by affixing stamp of appropriate value to the instrument,

b/ when the stamp duty exceeds Birr 50 or where the type and nature of instrument so requires, the Regional Tax Authority may by directive provide the stamp duty be paid by means other than affixing stamp.

3) Person who executes or receives an instrument bearing an adhesive stamp:

a/ whoever executes or receives an instrument bearing an adhesive stamp shall at the time of reception or execution, cancel same, so that it can not be used again.

b/ person required to cancel the adhesive stamp shall cancel it in such manner as will be prescribed by the Regional Tax Authority.

ሐ/ በሰነድ ላይ የለጠፈ ቴምብር በሚወሰነው መሠረት የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን ካልተሰረዘ ሰነዱ ቴምብር እንዳልተለጠፈበት ይቆጠራል። በዚህ ምክንያት የሚመጣው ኃላፊነት የሚወድው በባለጉዳይ ላይ ሳይሆን የቀረጥ ቴምብር በተለጠፈበት ሰነድ በሚሰጥ ወይም በሚቀበል ሰው ላይ ይሆናል።

፳. የክልሉ የገቢዎች ባለሥልጣን

1 በዚህ አዋጅ መሠረት የተወሰነውን ቀረጥ ለመሰብሰብና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም፣

2 ቀረጥ ከፋዮች ስለቀረጡ አወሳሰን የሚረዱ መዛግብትና ደብተሮች ወረቀቶችን ማንኛውም ልዩ ልዩ ሰነዶችና ውሳኔዎች እንዲያቀርቡ ለማድረግና ለመመርመር አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውም ጉዳይ የሚመለከተው ሰው ራሱ ቀርቦ እንዲያስመረምር ወይም እንዲያስረዳ ለማዘዝ፣

3 ጉዳዩ ለሚመለከተው ቀረጥ ከፋይ ከዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ በተመለተው መሠረት ለመፈጸም ፈቀደኛ ሳይሆን በቀረ ጊዜ ቀረጡን በግምት ለመወሰንና ለመሰብሰብ ሥልጣን ተሰጥቶታል።

፱. ይግባኝ የማቅረብ መብት

የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን በወሰነው የቴምብር ቀረጥ ሂሳብ የማይስማማ ቀረጥ ከፋይ ባለሥልጣኑ ውሳኔውን በጽሁፍ ካስታወቀበት ቀን አንስቶ ከ21 ቀናት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ለማቅረብ ይችላል።

c/ any instrument bearing an adhesive stamp which has not been cancelled as prescribed by the Regional Tax Authority shall be deemed, so far as such stamp is concerned, to be unstamped. The responsibility arising from the non cancellation of the stamp shall be on the person executing or receiving the instrument bearing an adhesive stamp and not on the person submitting the document for the execution.

8) Power and Duties of the Regional Tax Authority

1/ Collect the stamp duty determined, and implement the provisions of this Proclamation.

2/ Require persons liable to pay stamp duty to submit for its inspection any registers and books, papers, documents and proceedings necessary for the determination of stamp duty, or where necessary to require the attendance of such persons who shall give the necessary explanation in the course of its inspection of such records.

3/ To determine by estimation and collect the stamp duty payable under this Proclamation if the concerned person fails to complain with its requests provided in sub article 2 of this Article.

9. Right to Appeal

Persons dissatisfied with the decision of the Regional Tax Authority in respect of the amount of stamp duty may, within 21 days from the date of notification of the decision rendered in writing, make an appeal to the Regional High Court.

፲. የቴምብር ቀረጥ አለመክፈል የሚያስከትለው ውጤት

- 1 ማንኛውም ሰነድ በዚህ አዋጅ መሠረት ትክክለኛ የቴምብር ቀረጥ ካለተከፈለበት በስተቀር ወይም በሌላ ማስረጃ የመቀበል በውል በሌላ ማስረጃ የመቀበል ሥልጣን ባለው ሰው ወይም የመንግስት መሥሪያ ቤት ዘንድ በማስረጃነት-ተቀባይነት አይኖረውም፤ ምልክት አይደረግበትም ወይም ማረጋገጫ አይሰጥበትም።
- 2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ የተደነገገው በወንጀል ፍርድ ቤት በሚታይ ዝርዝር በማስረጃነት የሚቀርቡ ሰነዶችን አይመለከትም።
- 3 በዚህ አዋጅ መሠረት በመረጃነት ተቀባይነት ያላገኙ ሰነዶች ሊከፈሉባቸው የሚገባው ቀረጥ በሁለት እጥፍ ተከፍሎባቸው በመረጃነት ሊቀርቡ ይችላሉ፤ ሆኖም በዚህ ሁኔታ የሚከፈለው ቀረጥ ከ10 ብር ማስ የለበትም።
- 4 ከዚህ በላይ በተመለከቱት ንዑስ አንቀጾች የተወሰነው ቅጣት ተፈጻሚ መሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ መሠረት ከመካሰስ ፀዳታል።

፲.1. ከቀረጥ ነጻ መሆን

የክልሉ መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፱/ ፲፱፻፹፱ ተጻፈሚ የሚሆንባቸው የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ከቴምብር ቀረጥ ክፍያ ነጻ ናቸው።

፲፪. ቅጣት

፩. ማንኛውም ሰው፡-

ሀ/ ማንኛውንም ቀረጥ ሊከፈልበት የሚገባውን ሰነድ ተገቢው ቴምብር ሳይለጠፍበት ያስፈጸመ ወይም ከምስክርነት በስተቀር የፈረመ እንደሆነ፤

10. Effect of Failure to Pay Stamp Duty

- 1/ No instrument chargeable with stamp duty shall be admitted in evidence for any purpose by any person having, by law or consent of parties, authority to receive evidence or shall be noted upon or authorized by any such person or public office unless such instrument is duly stamped.
- 2/ Sub article 1 of this Article shall not affect the validity of the instrument when submitted as evidence in any proceedings in a criminal court.
- 3/ Any instrument inadmissible in evidence in accordance with the Proclamation shall be admitted in evidence on payment of two times the amount due which shall not be less than 10 Birr.
- 4/ The application of any penalty pursuant to the forgoing Articles shall not bare the prosecution of any person in accordance with Article 12 of this Proclamation.

11. Exemptions

Public bodies on which the Regional Government of Financial Administration Proclamation No.9/1998 applies shall be exempted from payment of stamp duties.

12. Penalty

- 1/ Any person:
- 2/ executing or signing, otherwise than as a witness, a document chargeable without the same being stamped.

ለ/ ተገቢውን ቀረጥ እንዳይከፍል ለማድረግ በማሰብ የአንድን ሰነድ እውነተኛ ሁኔታ የደበቀ እንደሆነ፣ ጥፋተኛነቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ በፌዴራሉ መንግስት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፳፻፲/፲፱፻፺ አንቀጽ ፲፪ /፩/ መሠረት ከብር 25000/ሃያ አምስት ሺህ ብር/ በማያንስና ከብር 35000/ሰላሳ አምስት ሺህ/ ብር በማይበልጥ የገንዘብ መቀጫና ከአሥር ዓመት በማይበልጥ ጽሁፍ እሥራት ይቀጣል።

፪. ማንኛውም ሰው፡-

ሀ/ ቴምብር ወይም ቴምብር የተለጠፈበት ወረቀት ለመሸጥ ተአቅዶለት በዚህ አዋጅ መሠረት የወጡ ደንቦችን ወይም መመያዎችን የጣሰ እንደሆነ ወይም ጥፋተኛነቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ በፌዴራሉ መንግስት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፳፻፲/፲፱፻፺ አንቀጽ ፲፪ /፪/ መሠረት ከብር 5000/አምስት ሺህ በማያንስና ከብር 20000/ሃያ ሺህ ብር/ በማይበልጥ የገንዘብ መቀጫና ከአምስት ዓመት በማያንስና ከአስር ዓመት በማይበልጥ ጽሁፍ እሥራት ይቀጣል።

፲፮. ተፈጻሚነት የሌላቸው ሕጎች

ይህን የቴምብር ቀረጥ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ ወይም ልማዳዊ አሠራር ይህ አዋጅ በሽፈናቸው ጉዳዮች ላይ ተጻፈሚነት አይኖረውም።

3/ who, with intent to defraud the appropriate payment of duty, conceal facts bearing on the true nature of any instrument, shall in accordance with Article 12(1) of Federal Government Stamp Duty Proclamation No 10/1998, be liable on conviction to a fine not less than Birr 25,000 and not exceeding Birr 35,000, and to rigorous imprisonment for a term not less than 10 years and not more than 15 years.

2) Any person who:

a/ appointed to sell stamps or stamped papers, disobeys regulations or directives issued under this Proclamation shall, pursuant to Article 12/1/ of Federal Government Stamp Duty Proclamation No. 110/1998, be liable on conviction to a fine not less than Birr 5,000 and not exceeding Birr 20,000 and to rigorous imprisonment for a term not less than 5 years and not more than 10 years.

13. Inapplicable Laws

Any law or customary practice that contravenes this Stamp Duty Proclamation shall be inapplicable on matters that fall under this Proclamation.

፲፭. ደንብና መመሪያ

ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚረዱ ደንቦችን የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት መመያዎችን ደግሞ የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን ሊያወጣ ይችላል።

፲፮. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህን አዋጅ በክልሉ የልሳነ ሕግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

14. Regulation and Directive

The Regional Government State Council and Tax Authority may issue regulation and directives, respectively that help implement this Proclamation.

15. Effective Date

This Proclamation shall enter in to force as of the date it is published in the Regional Lisanne Hig Gazeta,

Done at Assosa

Yaregal Aysheshim Birhane

President of Benishangul Gumuz Regional State

የቴምብር ቀረጥ ታሪፍ ሰንጠረዥ

በሰዶች ላይ የሚከፈል የቴምብር ቀረጥ የሚወሰነው፣ የሚጠየቀውና የሚሰበሰበው ከዚህ በታች በተመለከተው ልክ ነው፡፡

ተ.ቁ	የሰነዱ አይነት	የተወሰነበት የስሌት መሰረት	የማስከፊያ ልክ
1	የማኛውም የንግድ ስራ ወይም ማናቸውም ሌላ ማህበር የተመሰረተበት መተዳደሪያ ደንብ፣ ሀ. መጀመሪያ ሲፈጸም ለ. በመቀጠቅ ሲፈጸም	በቁጥር በቁጥር	ብር 350 ብር 10
2	የህብረት ስራ ማኅበር መተዳደሪያ ደንብ፣ ሀ. መጀመሪያ ሲፈጸም ለ. በመቀጠቅ ሲፈጸም	በቁጥር በቁጥር	ብር 350 ብር 10
3	ግልግል	በዋጋው	የሚተመን 1% የማይተመን ብር 35
4	ማገቻ /ቦንድ/	በዋጋው	1 %
5	የዕቃ ማከማቻ ማረጋገጫ ሰነድ		
6	ውሎች፣ ስምምነቶችና መግለጫዎቻቸው	በቁጥር	ብር 5
7	የመያዣ ሰነድ	በዋጋው	1 %
8	የጎብረት ስምምነት ሀ. ሲመዘገብ ለ. ሲሻሻል	በቁጥር በቁጥር	ብር 350 ብር 10
9	የቅጥር ውል ስምምነት	የአንድ ወር ደመወዝ	1 %
10	ኪራይ፣ የተከራይ አከራይና መሰል መብት ማስተላለፊያ ሰነድ	በዋጋው	0.5 %
11	ማረጋገጫ	በቁጥር	ብር 5.00
12	የውክልና ስልጣን	በቁጥር	ብር 35.00
13	ስም ማስመዘገቢያ	በዋጋው	2%

Schedule of Stamp Duty Rates

The stamp duty on each instrument shall be charged, levied and collected at the following rates

No	Instrument Chargeable with Stamp Duty	Basis of Valuation	Rates of stamp Duty
1	Memorandum and Articles of Association of any business organization, or any association a/ upon 1st execution b/ upon any subsequent execution	flat flat	Birr 350 Birr 100
2	Memorandum and Articles of Association of cooperatives a/ upon 1st execution b/ upon any subsequent execution	flat flat	Birr 35 Birr 10
3	Award	on value	with determinable value 1% with indeterminable value Birr 35
4	Bonds	on value	1%
5	Warehouse Bond	on value	1%
6	Contracts and agreements and memorandum thereof	flat	Birr 5
7	Security deeds	on value	1 %
8	Constrictive agreement a/ on 1st execution b/ on any sub segment execution	flat flat	Birr 350 Birr 100
9	Contract of employment	salary	1%
10	Lease including sub- lease and transfer thereof	on value	0.5%
11	Notorial act	flat	Birr 5
12	Power of Attorney	flat	Birr 35
13	Register title to property	flat	2%